

መጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ.ም.

ውድ የዲ.ሲ. የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች እና ቤተሰቦች:

ዲስትሪክቱ፣ የኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምላሽ አሰጣጥ ላይ ተጨማሪ ማስተባበሪያ በመሆን እንዲያግዝ፣ መጋቢት 2 ቀን 2012 ዓ.ም.፣ ከንቲባ መሪየል ባውዘር፣ ሁለቱንም የስቴት የአደጋ ጊዜ እና የህዝብ ጤና አደጋ ጊዜ አዋጆችን አውጇዋል። በዚህ ታይቶ በማይታወቅ የህዝብ ጤና የአደጋ ጊዜ ወቅት፣ የተማሪዎቻችንን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰባችንን ደህንነት ለማረጋገጥ የዲ.ሲ. የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS)፣ በቁርጠኝነት መሰራቱን ይቀጥላል። ስለሆነም፣ በክልላችን የCOVID-19 ስርጭትን ለመታወቅ እንዲረዳ፣ ከሰኞ መጋቢት 7 ቀን (March 16) ጀምሮ እስከ ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን (March 31) ድረስ፣ DCPS የከንወኖች ማስተካከያ ያደርጋል።

የማህበረሰቡን የጤና ስጋቶችን በመጠቀም እና የተማሪዎቻችንን የመማር ሂደት መቀጠሉን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረጉን እየቀጠለ ባለበት ጊዜ፣ DCPS በመጋቢት 7 (March 16) እና በመጋቢት 22 (March 31) መካከል ባሉት ቀናት አዲስ ወይም የተሻሻለ የጊዜ ሰሌዳዎችን ይከተላል።

- **ሰኞ፣ መጋቢት 7 (March 16)** — አስተማሪዎች እና ሠራተኞች የርቀት ትምህርትን አሰጣትን ለማቀድ ወደትምህርት ቤት ይመጣሉ። ለተማሪዎች ትምህርት ቤት ዝግ ነው።
- **ከማክሰኞ፣ መጋቢት 8 (March 17) እስከ ሰኞ፣ መጋቢት 14 (March 23)** — DCPS የፀደይ ወቅት እረፍትን (Spring Break) ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ይወስዳሉ። በሚያዝያ ወር (April) የታሰበው፣ የፀደይ ወቅት እረፍት (Spring Break) አይኖርም።
- **ከማክሰኞ መጋቢት 15 (March 24) እስከ ማክሰኞ መጋቢት 22 (March 31)** — ተማሪዎች በርቀት ትምህርት ይሳተፋሉ።
- **እሮብ መጋቢት 23 (April 1)** — ትምህርት ቤት አገልግሎቱን ይቀጥላል።

በዚህ ወቅት፣ በትምህርት ቤት የተዘጋጁ እንቅስቃሴዎች በሙሉ እንደ - አትሌቲክስ፣ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ የሚካሄዱ (extracurriculars) የመስክ ጉዞ (field trips)፣ ዝግጅቶች ወይም ከትምህርት-በኋላ ፕሮግራሞች በሙሉ አይኖሩም።

ይህንን በፍጥነት የሚሰራጩ የተፈጥሮ ክስተትን ለመቆጣጠር በምንሰራበት ጊዜ፣ የDCPS ማህበረሰባችን በሚያንፀባርቀው ትዕግስት፣ ተለዋዋጭ ነገሮችን መቀበል፣ እና የሚያሳዩው ትብብር ታላቅ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የሚቀጥሉት ጥቂት ሃምንታትን እየተቃረብን ስንመጣ እና ዲስትሪክቱ ይህንን ልዩ የሆነ ሁኔታን በሚዳስሰበት ወቅት፣ ትዕግስታችሁንና እምነታችሁን መስጠት እንድትቀጥሉ እንጠይቃለን።

ይህ ውሳኔ የተወሰነው፣ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ማህበረሰብን የጤና እና የደህንነት ሁኔታን ቅድሚያ ለመስጠት በመሆኑ፣ ቤተሰቦቻችን የሚያውክ መሆኑን እንረዳለን። ይህን በአዕምሮ በመያዝ፣ በሚቀጥሉት ጥቂት ሃምንታት ውስጥ፣ ለDCPS ተማሪዎቻችን የርቀት ትምህርት ምን እንደሚመስል እና ለቤተሰቦች አገዛ እንዲያደርግ ያለንን ዕቅድ ላይ አንዳንድ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማካፈል እወዳለሁ።

ስለ ርቀት ትምህርት

DCPS የትምህርት አሰጣጥ ላይ የሚከሰቱ እክል ላይ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ትምህርት ቤት በተዘጋበት ጊዜ ውስጥ፣ ትርጉም በሚሰጥ ሁኔታ፣ አስፈላጊ የሆነ የመማር ሂደት እንዲከናወን ያደርጋል። ለሁሉም ከPK-8 የክፍል ደረጃን የጠበቀ የመረጃ ምንጮችን ያዘጋጀን እንደሆነ እና ለእያንዳንዱ ለምርቃት የሚያስፈልጉ ኮርሶችን ከ9-12 አዘጋጅተናል። የእነዚህን ትምህርቶች የታተሙ ቅጂዎችን በመላው ከተማ የት መውሰድ እንደሚቻል ወይም በአንዳንድ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፣ በመጨረሻ ቀናት ውስጥ ይገለጻል።

ለልጆች ነፃ ምግብ

NDCPS የጊዜ ሰሌዳ ለውጥ ምክንያት፣ ለተማሪዎች ምግብ በስራ ቀናት፣ ከሰኞ፣ መጋቢት 7 (March 16) — ማክሰኞ፣ መጋቢት 22 (March 31) ድረስ ከ10 am – 2 pm በሚከተሉት ቦታዎች ውስጥ ይገኛል፡

የትምህርት ቤት ስም	አድራሻ	ዋርድ
Anacostia High School	1601 16th Street SE	(ዋርድ 8)
Ballou High School	3401 4th Street SE	(ዋርድ 8)
Banneker High School	800 Euclid Street NW	(ዋርድ 1)
Brookland Middle School	1150 Michigan Avenue NE	(ዋርድ 5)
Cardozo Education Campus	1200 Clifton Street NW	(ዋርድ 1)
Columbia Heights Education Campus	3101 16th Street NW	(ዋርድ 1)
Coolidge High School	6315 5th Street NW	(ዋርድ 4)
Eastern High School	1700 East Capitol Street NE	(ዋርድ 6)
Jefferson Middle School	801 7th Street SW	(ዋርድ 6)
Kelly Miller Middle School	301 49th St NE	(ዋርድ 7)
Kimball Elementary School	3375 Minnesota Ave. SE	(ዋርድ 7)
LaSalle-Backus Education Campus	501 Riggs Rd. NE	(ዋርድ 4)
McKinley Education Campus	151 T Street NE	(ዋርድ 5)
Stanton Elementary School	2701 Naylor Rd. SE	(ዋርድ 8)
Walker-Jones Education Campus	1125 New Jersey Ave. NW	(ዋርድ 6)
Woodson High School	540 55th Street NE	(ዋርድ 7)

የዲ.ሲ. የጤና የመረጃ ምንጮች ለቤተሰቦች

ቤተሰብዎንና፣ [እራስን እንዴት መከላከል እንደሚቻል](#) ስለሚለውም ጨምሮ፣ በርካታ የመረጃ ምንጮች በcoronavirus.dc.gov ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ የሚታዩት የCOVID-19 ምልክቶች፣ ትኩሳት፣ ሣል፣ እና ትንፋሽ ማጠር ናቸው። እነዚህን የCOVID-19 ምልክቶች ካጋጠመዎት፣ ወይም ለCOVID-19 ተጋልጫለሁ የሚል ስጋት ካደረግዎት፣ የጤና እንክብካቤ ተቋማትን ከመጎብኘትዎ በፊት የጤና እንክብካቤ ሰጪ ሐኪምዎ ጋር ይደውሉ።

በcoronavirus.dc.gov ላይም፣ ለልጆች እና ቤተሰቦች፣ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs) ያገኛሉ። በዚህ ወቅት፣ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የዲ.ሲ. የጤና (DC Health) ያስተላለፈውን ምክር እንዲከተሉና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበራዊ ስብሰብን እንዲያስወግዱ እናበረታታለን።

ውላታን ከመቁጠር እና ምስጋና ጋር

ይህ የተራዘመ ጊዜ መዘጋት፣ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣውን ከፍተኛ ተጽዕኖ እንገነዘባለን። በዓመቱ አጋማሽ ላይ፣ DCPSSን ለሁለት ሳምንታት በከተማ አቀፍ የጤና የአደጋ ጊዜ ምክንያት መዘጋት ያልተጠበቀ ነገር ነው። ይህ ሁኔታ በተማሪዎቻችን ላይ፣ በተለይ በምርቃታቸው ላይ ትኩረት ያደረጉ ሲኒየር ተማሪዎቻችን እና በDCPS ወሳኝ የሆነ አገልግሎቶች ላይ ሙሉ ለሙሉ የሚተማመኑ ተማሪዎቻችን ሁሉ የሚፈጥርባቸውን ጭንቀት እንረዳለን። በሠራተኞቻችን እና ሠራተኛ የሆኑ ቤተሰቦች ላይም የሚፈጥረውን ጭና እንገነዘባለን። ይህ የተራዘመ ጊዜ መዘጋት ለትምህርት ቤታችን የትምህርት ዓመት የቀን መቁጠሪያ ምን እንደሚያስከትል፣ መረጃዎን ከትምህርት ቤት ማህበረሰባችን ጋር የምናጋራ ይሆናል።

ስለተረዳችሁን እና የተማሪዎቻችንን፣ የሠራተኞቻችንን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰባችንን ቅድሚያ በመስጠት፣ ደህንነታቸውን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ለመጠበቅ ትጋትን ስላሳያችሁን እናመሰግናለን። መደበኛ አዲስ ወይም ማሻሻያዎች ሲኖሩ፣ ከቤተሰቦች ጋር በኢሜል እና በ dcps.dc.gov/coronavirus እና coronavirus.dc.gov እናካፍላችኋለን።

ከሰላምታ ጋር፣

ሊዊስ ዲ። ፌረቢ፣ Ed.D.
 ቻንስለር
 የዲ.ሲ. የሕዝብ ትምህርት ቤቶች